



የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ)
Ethiopian People's Revolutionary Party (EPRP)

ጥቅምት 12 ቀን 2011 ዓ.ም.

በራያ ሕዝብ ላይ እየደረሰ ያለውን ግድያና ግፍ እናወግዛለን

ባለፈው አሁኗ ጥቅምት 11 ቀን 2011 ዓ.ም በአላማጣ ከተማ የማንነት ጥያቄያቸውን በማቅረብ በሰላማዊ መንገድ ተቃውሟቸውን ለማሰማት አደባባይ በወጡ ዜጎች ላይ የትግራይ ክልል ልዩ ኃይል በወሰደው የጥቃት እርምጃ ዜጎች መገደላቸውንና መቁሰላቸው ታውቋል። ኢሕአፓ ይህንን የወያኔን አረመኔያዊ እርምጃ በጽኑ እያወገዘ ጉዳት በግፍ የተገደሉ ቤተሰቦችና ወዳጆች መጽናናትን እንዲያገኙ ያለውን ልባዊ ምኞት ይገልጻል።

የዛሬ 27 ዓመት የወያኔ ዘረኛ አገዛዝ በማንክላብኝነትና በእብሪት አገራቱን በቋንቋ ክልሎች ሲከፋፍል የወልቃይት የጠገዴ፤ የጠለምትና እንዲሁም የራያን አካባቢ ሕዝብ በኃይል ወደ ትግራይ ክልል መጨመሩ ይታወቃል። በእነዚህ አካባቢዎች የሚኖሩ ዜጎች ማንነታቸው ተከብሮ፤ በፍላጎታቸውና በፈቃዳቸው ከሚወስኑት ክልል ውስጥ መኖር መብታቸው ሆኖ ሳለ የወያኔ አገዛዝ በአምባገነንነትና በእብሪት ወደ ትግራይ ክልል አስገብቶ ላለፉት 27 ዓመታት አለፍላጎታቸው ከፍተኛ ግፍና በደል ሲያደርሱባቸው ቆይቷል። ይህ ግፈኛ ቡድን ቀደም ብሎ በወልቃይት፤ በጠገዴና በጠለምት የማንነት ጥያቄ ባነሱ ዜጎች ላይ የኃይል እርምጃ ወስዶ ለግድያና ለአካል ጉዳት እንደዳረገው ሁሉ በአሁኑ ወቅትም በራያ አካባቢ ተመሳሳይ ግፍ በመፈጸም ላይ ይገኛል። የራያ የማንነት እንቅስቃሴ ለበርካታ አመታት ሲካሄድ የነበረ ሲሆን ባለፉት ጥቂት ቀናት ተጥናክሮ መቀጠሉ ይታወቃል። ባለፈው አሁኗ በአላማጣ ከተማ ተቃውሟቸውን ለማሰማት አደባባይ የወጡት ዜጎች በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው ለመማርና ለመስራት የማንነት ጥያቄ መብታቸው እንዲከበር የጠየቁ እንጅ ሌላ አጀንዳ የነበራቸው አልነበሩም። በአማርኛታቸው ላይ ትግሬነትን በግድ ሊጭንባቸው የቆረጠው አረመኔው አገዛዝ የትግራይን ልዩ ኃይል ልኮ ግድያውን አካሄዷል።

የትግራይ ልዩ ኃይል በንጹሃን ዜጎች ላይ የፈጸመው ግድያና የአካል ማጉደል በጽኑ መወገዝ ያለበት ሲሆን የራያም ሆነ የሌሎች ዜጎች የማንነት ጥያቄ እንዲፈታ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ከራያ ሕዝብ ጎን መቆም ይገባዋል እንላለን። የወያኔ/ኢሕአዴግ አገዛዝ መልኩን ለውጦና የጥገና ለውጥ በማካሄድ ተጠናክሮ እስከቀጠለ ድረስ የሕዝባችን ችግር ውስብስብ ሆኖ የሚቀጥል መሆኑን ተረድተን ይህንን አምባገነንና ዘረኛ ኃይል በሕዝባዊ ትግል እንድናስወግድ ትግላችንን እናጠናክር እንላለን።

አምባገነን አገዛዝ ይወገድ!
ድል ለኢትዮጵያ ሕዝብ !

EPRP
 P.O.BOX 73337
 Washington DC, 20056
 USA

Email ESPIC@aol.com
 Website www.eprp.com

EPRP
 BP 30022
 92276 Bois Colombes cedex
 France